



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፴፰
አዲስ አበባ ሰኔ ፳ ቀን ፲፱፻፺፪

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

6th Year No. 38
ADDIS ABABA - 27th June, 2000

ማውጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፪፻፳/፲፱፻፺፪ ዓ.ም.
የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ ማቋቋሚያ
አዋጅ ገጽ ፩፻፲፱፻፳፰

Proclamation No. 208/2000
Board of Trustee for Public Enterprises
Establishment Proclamation Page 1338

አዋጅ ቁጥር ፪፻፳/፲፱፻፺፪

PROCLAMATION NO. 208/2000

የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድን

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE BOARD OF TRUSTEE FOR PUBLIC ENTERPRISES

ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

ወደ ግል ይህታ የተዛወሩ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች
ባለአደራ ቦርድ ኃላፊነት ወደ አክሲዮን ማኅበርነት የሚለወጡ
የልማት ድርጅቶችን የማይተላለፍ ሀብትና ዕዳ መረከብን
እንዲሁም የሚፈረሱትን የልማት ድርጅቶች ሂግብ የማጣራት
ሥራ እንዲጨምር ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፡

WHEREAS, it has become necessary that the mandates of
the Board of Trustee for Privatized Public Enterprises should
include the taking over of residual assets and liabilities of
public enterprises being converted into share companies and
the liquidation of public enterprises upon their dissolution;

የባለአደራ ቦርዱ ስያሜ የኃላፊነት ድርሻውን እንዲያንፀባርቅ
በማድረግና ሥልጣንና ተግባሩን እንደገና በመወሰን በአዲስ መልክ
እንዲቋቋም ማድረግ በማስፈለጉ፡

WHEREAS, it is necessary to establish the Board of
Trustee anew so that its designation reflects the scope of its
responsibilities, its powers and duties are redefined accordin-
gly;

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ
መንግሥት አንቀጽ ፶፫(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of
the Constitution of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

፩ አጭር ርዕስ

1. Short Title

ይህ አዋጅ “የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፪፻፳/፲፱፻፺፪” ተብሎ ሊጠቀስ
ይችላል።

This Proclamation may be cited as the ‘Board of Trustee
for Public Enterprises Establishment Proclamation
No. 208 /2000.’”

የንዱ ዋጋ 3.40
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፱፻፺፪
Negarit G.P.O.Box 80,001

፩. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡

፩. “የልማት ድርጅት” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፳፯/፲፱፻፺፱ ወይም በአዋጅ ቁጥር ፩፻፲/፲፱፻፺፩ መሠረት ወደ ግል ይዞታ የተዛወረ ወይም ወደ አክሲዮን ማኅበርነት የተለወጠ ወይም በአዋጅ ቁጥር ፳፯/፲፱፻፺፱ መሠረት እንዲፈረስ የተወሰነ የመንግሥት የልማት ድርጅት ሲሆን በአዋጅ ቁጥር ፩፻፲/፲፱፻፺፱ መሠረት ለቀድሞ ባለቤቱ የተመለሰ የመንግሥት የልማት ድርጅትን ይጨምራል፡

፪. “ኢጀንሰ” ማለት የኢትዮጵያ ፕራይቪታይዜሽን ኢጀንሰ ነው፡፡

፫. “ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን” ማለት የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ነው፡፡

፪. መቋቋም

፩. የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ /ከዚህ በኋላ “ባለአደራ ቦርድ” እየተባለ የሚጠራ/ የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡

፪. የባለአደራ ቦርዱ ተጠሪነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል፡፡

፫. ዋና መሥሪያ ቤት

የባለአደራ ቦርዱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል፡፡

፬. ዓላማ

የባለአደራ ቦርዱ ዓላማ፡

፩. የልማት ድርጅት ወደ ግል ይዞታ በሚዛወርበት፣ ወደ አክሲዮን ማኅበር በሚለወጥበት ወይም ለቀድሞ ባለቤቱ በሚመለስበት ጊዜ ወደአዲሱ ባለቤት፣ ወደ አክሲዮን ማኅበሩ ወይም ወደ ቀድሞ ባለቤቱ የማይተላለፉ ተሰብሳቢ ሂሳቦችን መሰብሰብ፣ ፅዳቶችን መረከብና ከነዚህ ጋር የተያያዙ የፍርድ ቤት ጉዳዮችን መከታተልና ማስፈጸም፣ እና

፪. የሚፈረስ የልማት ድርጅትን ሂሳብ ማጣራት፣ ይሆናል፡፡

፭. ሥልጣንና ተግባር

ባለአደራ ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡፡

፩. በአዋጅ ቁጥር ፩፻፲/፲፱፻፺፩ መሠረት የሚተላለፉ ለትን የልማት ድርጅት ተሰብሳቢ ሂሳቦችና ፅዳቶችን የሚመለከቱ ሰነዶችን በመረከብ፡

ሀ) ተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳቦችን ከሚመለከታቸው ሰነዶች ወገኖች ጋር ያስታርቃል፡፡

ለ) ተሰብሳቢ ሂሳቦችን ይሰበስባል፣ ለመሰብሰብ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፡፡

ሐ) ፅዳቶችን ለመንግሥት እያቀረበ እንዲከፈሉ ያደርጋል፡፡

መ) ሊሰበሰቡና ሊከፈሉ የማይችሉ ሂሳቦችን እያጣራ ከመዝገብ እንዲሰረዙ ለመንግሥት ሃሳብ ያቀርባል፡፡

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) (ሐ) ድንጋጌ ቢኖርም በፍርድ ቤት የተወሰኑ ወይም በመንግሥት መመሪያ ተለይተው ውክልና የተሰጠባቸውን ፅዳቶች በቀጥታ ይከፍላል፡፡

2. Definitions

In this Proclamation unless the context requires otherwise:

1) “Enterprise” means a public enterprise privatized in accordance with Proclamation No. 87/1994 or Proclamation No.146/1998 or converted into a share company or that dissolved in accordance with Proclamation No.25/1992 and includes a public enterprise restituted to its former owner in accordance with Proclamation No. 110/1995;

2) “Agency” means the Ethiopian Privatization Agency;

3) “Supervising Authority” means the Supervising Authority of Public Enterprises.

3. Establishment

1) The Board of Trustee for Public Enterprises (hereinafter “the Board of Trustee”) is hereby established as an autonomous public agency having its own legal personality.

2) The Board of Trustee shall be accountable to the Prime minister.

4. Head Office

The Board of Trustee shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere, as necessary.

5. Objectives

The objectives of the Board shall be to:

- 1) collect receivables, takeover debts not transferred to the buyer, to the share company or to the former owner upon privatization, conversion, or restitution of an enterprise; and follow up Court cases related to such enterprises.
- 2) liquidate enterprises upon their dissolution.

6. Powers and Duties

The Board of Trustee shall have the powers and duties to:

- 1) take over documents relating to receivables and debts of an enterprise transferred to it in accordance with Proclamation No.146/1998 and:
 - (a) reconcile receivable and payable accounts with the concerned third parties;
 - (b) collect receivables and take appropriate measures for their collection;
 - (c) submit debts to the Government to be settled;
 - (d) investigate receivables and debts that cannot be collected and settled and recommend their write off to the Government;
- 2) notwithstanding the provisions of Sub-Article (1) (c) of this Article, directly settle debts decided by the court or to which specific delegation has been given by government directives;

- ፫. በአዋጅ ቁጥር ፳፻፵፯/፲፱፻፺፩ እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፯) መሠረት የተላለፉትን የልማት ድርጅት ንብረቶች ስለመንግሥት ንብረት አወጋጅ የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣው መመሪያ መሠረት ያስወግዳል።
 - ፬. ከተላለፈሉት የልማት ድርጅት ሀብትና ዕዳዎች ጋር የተያያዙ የፍርድ ቤት ጉዳዮችን ይረከባል። ይከታተላል። ክርክሮችን ከፍርድ ቤት ውጭ በስምምነት ሊጨርስ ይችላል።
 - ፭. ኤጀንሲው የተጠቀመው የልማት ድርጅት ፕራይቪታይዜሽን ስልት የንብረት ሽያጭ ከሆነ እንዲሁም የልማት ድርጅት ለቀድሞ ባለንብረቱ እንዲመለስ በኤጀንሲው ሲወሰን፡
 - ሀ) ርክክብ በሚጀምርበት ጊዜ በልማት ድርጅቱ የባንክ ሂሳብ የተቀመጠውና በካዝና የሚገኘው ጥሬ ገንዘብ ለዚህ ዓላማ ወደተከፈተ ልዩ የባንክ ሂሳብ ገቢ መደረጉን ያረጋግጣል።
 - ለ) ለገዢው ወይም ለቀድሞው ባለንብረት የተላለፈው ቋሚና አላቂ ንብረት፣ ጥሬ ዕቃና ምርት በመዝገብ በሚታየው መጠን ለመሆኑ ዝርዝር የማስታረቅ ሥራ ያካሂዳል።
 - ሐ) ርክክብ እስከተፈጸመበት ዕለት ያለውን የሂሳብ ምዝገባና የሂሳብ መዝጋት ሥራ እንዲከናወንና በውጭ አዲተር እንዲመረመር ያደርጋል።
 - ፮. የልማት ድርጅት በአዋጅ ቁጥር ፳፯/፲፱፻፹፬ አንቀጽ ፴፱(፩) (፮) በተደነገገው መሠረት እንዲፈርስ ሲወሰን በዚህ አዋጅ ከአንቀጽ ፵፩ እስከ ፵፮ በተመለከቱት ድንጋጌዎች መሠረት የሂሳብ አጣሪነት ተግባሮችን ያከናውናል።
 - ፯. ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዞ በሚገኘው ሠንጠረዥ የተመለከቱት የፈረሱ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ጊዜያዊ ባለአደራ ቦርዶች ያላጠናቀቁ ቸውን ሥራዎች በተቆጣጣሪ ባለሥልጣኑ አረካካ ቢነት ተረክቦ ያጠናቅቃል።
 - ፰. የተረከባቸውን የልማት ድርጅት ሰነዶች የልማት ድርጅቱን ሂሳብ የማጣራቱ ሥራ ከተጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ ለአሥር ዓመት ጠብቆ ያቆያል። ሰነዶቹን ለማየት የሚፈልጉ ሰዎችም እንዲያዩ ይፈቅዳል። ያልተሠራባቸውን ሰነዶችም አግባብ ባለው መንገድ ያስወግዳል።
 - ፱. አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አግባብነት ያላቸው ተቋሞች የተወሰኑ ሥራዎችን በውክልና እንዲፈጽሙለት ሊያደርግ እንዲሁም ብቃት ካላቸው አማካሪዎች ጋር ተዋውሎ ሊያሠራ ይችላል።
 - ፲. የንብረት ባለቤት ይሆናል። ውል ይዋዋላል። በስሙ ይከሰሳል። ይከሰሳል።
 - ፲፩. ዓላማውን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል።
- ፯. ባለአደራ ቦርድ አቋም
 ባለአደራ ቦርድ፡
- ፩. የሥራ አመራር ቦርድ፡
 - ፪. በመንግሥት የሚሾም አንድ ዋና ሥራ አስኪያጅ፡ እና
 - ፫. አስፈላጊው ሠራተኞች፡ ይኖሩታል።
- ፰. የሥራ አመራር ቦርድ አባላት
 የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢውን ጨምሮ በመንግሥት የሚሰየሙ አባላት ይኖሩታል። ቁጥራቸውም እንደአስፈላጊ ጊነቱ ይወሰናል።

- 3) dispose properties transferred to it in accordance with Proclamation No. 146/1998 and Sub-Article(7) of this Article, in accordance with directives of the Ministry of Finance on disposal of government properties;
 - 4) takeover and follow up court cases relating to assets and liabilities of an enterprise transferred to it; settle disputes out of court;
 - 5) where the privatization modality applied by the Agency is an asset deal or where the restitution of an enterprise to its former owner is effected:
 - (a) ensure, upon commencement of handover, that all money deposited in the enterprise's bank account and cash on hand is transferred to and deposited in a special bank account opened for such purpose;
 - (b) reconcile the list of fixed assets, stock, raw materials and finished products transferred to the buyer or to the former owner with records of the enterprise;
 - (c) cause the recording of transactions and the closing of accounts up to the date of handover and the auditing of same by external auditors;
 - 6) where an enterprise is dissolved in accordance with Article 39(1) – (5) of Proclamation No. 25/1992, perform the functions of liquidators as provided for in articles 41-45 of the same Proclamation;
 - 7) take up, following handover effected by the supervising authority, the outstanding work of ad-hoc Board of trustees of dissolved public enterprises listed in the schedule attached to this Proclamation;
 - 8) preserve those documents of an enterprise which are transferred to it for ten years from the date of winding up; allow interested persons to inspect the documents; dispose, through appropriate means, unused documents;
 - 9) where it finds it necessary, delegate the execution of specific tasks to appropriate institutions and employ the services of qualified consultants;
 - 10) own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name;
 - 11) carry out other activities as are necessary for the attainment of its objectives.
7. *Organization of the Board of Trustee*
 The Board of Trustee shall have:
- 1) a Board of Management;
 - 2) a General Manager to be appointed by the Government; and
 - 3) the necessary staff.
8. *Members of the Board of Management*
 Members of the Board of Management, including the chairperson, shall be designated by the Government, and their number shall be determined as may be necessary.

፱. የሥራ አመራር ቦርድ ሥልጣንና ተግባር

የሥራ አመራር ቦርድ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡

- ሐ. የባለአደራ ቦርዱን ሥራዎች በበላይነት ይመራል፡ ይቆጣጠራል፡
- ከ. ለመንግሥት የሚቀርቡ የዕዳ ክፍያ ጥያቄዎችን እንዲሁም የተሰብሰበውና የተከፋይ ሂሳቦችን ከመዝገብ የመሠረዝ ሂሳቦችን መርምሮ በአግባቡ ተጣርተው መቅረባቸውን ያረጋግጣል፡
- ተ. የሚፈረሱ የልማት ድርጅቶችን ሂሳብ የማጣራት ሂደት ሕጋዊ ሥርዓቱን ተከትሎ መፈጸሙን ያረጋግጣል፡
- ሀ. የባለአደራ ቦርዱን መዋቅርና የሥራ ፕሮግራም እንዲሁም ለመንግሥት የሚቀርበውን ዓመታዊ በጀትና ሪፖርት ያዘጋጃል፡
- ሐ. የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግን መሠረታዊ ዓላማ በመከተል የሚዘጋጀውን የባለአደራ ቦርዱ ሠራተኞች የሚተዳደሩበትን መመሪያ ያጸድቃል፡ ለዋናው ሥራ አስኪያጅ ተጠሪ የሆኑትን የባለአደራ ቦርዱን ኃላፊዎች ቅጥርና ምደባ ያጸድቃል፡
- ከ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፫ ከተመለከተው ልዩ ፈንድ የተፈቀደ ክፍያ የሚፈጸምበትን ሥርዓት የሚመለከት ዝርዝር መመሪያ ያወጣል፡

፲. የሥራ አመራር ቦርድ ስብሰባ

- ሐ. የሥራ አመራር ቦርዱ በወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፡ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሰብሰቢው ጥሪ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል።
- ከ. የሥራ አመራር ቦርዱ አባላት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በሰብሰባ ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።
- ተ. የሥራ አመራር ቦርዱ ውሳኔ የሚያሳልፈው በድምጽ ብልጫ ይሆናል፡ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሰቢው ያለበት ወገን ሃሳብ የቦርዱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል።
- ሀ. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የሥራ አመራር ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፲፩. የዋናው ሥራ አስኪያጅ ሥልጣንና ተግባር

- ሐ. ዋናው ሥራ አስኪያጅ የባለአደራ ቦርዱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ የሥራ አመራር ቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የባለአደራ ቦርዱን ሥራዎች ይመራል፡ ያስተዳድራል።
- ከ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (ሐ) የተመለከተው አጠቃላይ አንጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፡ ዋናው ሥራ አስኪያጅ፡
 - ሀ) በቦርዱ ስብሰባዎች በአባልነት ይሳተፋል፡
 - ለ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተመለከቱትን የባለአደራ ቦርዱን ሥልጣንና ተግባሮች በሥራ ላይ ያውላል፡
 - ሐ) የሥራ አመራር ቦርዱ ባጸደቀው የሠራተኞች አስተዳደር መመሪያ መሠረት የባለአደራ ቦርዱን ሠራተኞች ይቀጥራል፡ ያስተዳድራል፡
 - መ) የባለአደራ ቦርዱን በጀትና የሥራ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ለሥራ አመራር ቦርዱ ያቀርባል፡ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፡
 - ሠ) ለባለአደራ ቦርዱ በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጭ ያደርጋል፡
 - ረ) ከሰብተኛ ወገኖች ጋር በማደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ባለአደራ ቦርዱን ይወክላል፡
 - ሰ) የባለአደራ ቦርዱን የሥራ አፈጻጸምና የሂሳብ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለሥራ አመራር ቦርዱ ያቀርባል።

9. Powers and Duties of the Board of Management

The Board of Management shall have the powers and duties to:

- 1) oversee and supervise the activities of the Board of Trustee;
- 2) review and ensure that debt settlement proposals and recommendations of write off cases of receivables and payables are based on proper investigations;
- 3) ensure that the process of liquidation of dissolved enterprises is carried out in the manner prescribed by law;
- 4) approve the organizational structure and work programs of the Board of Trustee as well as the annual budgets and reports to be submitted to the government;
- 5) approve staff regulations of the Board of Trustee following the basic principles of the Federal Civil Service laws; approve the employment and placement of officials of the Board of Trustee accountable to the General Manager;
- 6) issue detailed disbursement rules applicable to authorized payments to be made out of the special Fund referred to in Article 13 of this proclamation.

10. Meetings of the Board of Management

- 1) The Board of Management shall meet once a month; provided, however, that it shall meet at any time at the request of the chairperson.
- 2) There shall be a quorum where more than half of the members are present at a meeting of the Board of Management.
- 3) Decisions of the Management Board shall be passed by majority votes and, in case of a tie, the chairperson shall have a casting vote.
- 4) Without prejudice to the provisions of this Article, the Board of Management may draw up its own rules of procedure.

11. Powers and Duties of the General Manager

- 1) The General Manager shall be the chief executive officer of the Board of Trustee and shall, subject to the General directives of the Board of Management, direct and administer the activities of the Board of Trustee
- 2) Without prejudice to the generality stated in Sub-Article(1) of this Article, the General Manager shall:
 - (a) participate in the meetings of the Board of Management as a member.
 - (b) exercise the powers and duties of the Board of Trustee specified under Article 6 of this Proclamation;
 - (c) employ and administer employees of the Board of Trustee in accordance with the staff regulations approved by the Board of Management;
 - (d) prepare and submit to the Board of Management the budget and work program of the Board of Trustee; and implement same upon approval;
 - (e) effect expenditure in accordance with the approved work program and budget of the Board of Trustee;
 - (f) represent the Board of Trustee in all its dealings with third parties;
 - (g) prepare and submit to the Board of Management the operational and financial reports of the Board of Trustee.

፫. ዋናው ሥራ አስኪያጅ ባለአደራ ቦርድ የሥራ ቅልጥፍና ባስፈለገ መጠን ሥልጣንና ተግባርን በከፊል ባለአደራ ቦርድ ኃላፊዎችና ሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል። ሆኖም እርሱ በማይኖርበት ጊዜ ተክቶት የሚሠራው ኃላፊ ከህግ ቀናት ለሚበልጥ ጊዜ የሚሠራ ከሆነ ውክልናው አስቀድሞ ለሥራ አመራር ቦርድ ቀርቦ መፈቀድ አለበት።

፬. በጀት
የባለአደራ ቦርድ በጀት በመንግሥት ይመደባል።

፭. ልዩ ፈንድ

፩. የባለአደራ ቦርድ ልዩ ፈንድ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፪. ፈንዱ የሚከተሉት የገንዘብ ምንጮች ይኖሩታል፡

- ሀ) ከፕራይቪታይዜሽን ገቢ ላይ መንግሥት በሚወሰነው መቶኛ መሠረት የሚቀነስ ሂሳብ፤
- ለ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮(፩) (ለ) መሠረት የሚገኝ ተሰብሳቢ ገቢ፤
- ሐ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮(፫) መሠረት የሚገኝ የንብረት ሽያጭ ገቢ፤
- መ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮(፭) (ሀ) መሠረት የሚተላለፍ ገንዘብ፤
- ሠ) እንደአስፈላጊነቱ በመንግሥት ከሚመደብ በጀት።

፫. ፈንዱ የሚከተሉትን ክፍያዎች ለመፈጸም ጥቅም ላይ ይውላል፡

- ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፩)(ሐ) እና (፪) መሠረት የሚፈጸሙ የዕዳ ክፍያዎችን፤
- ለ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮(፱) መሠረት ለሚቀጠሩ አማካሪዎች የሚፈጸሙ የአገልግሎት ክፍያዎችን፤
- ሐ) ባለአደራ ቦርድ ከሚከታተላቸው የፍርድ ቤት ጉዳዮች ጋር የተያያዙ የፍርድ ቤት ወጪዎችና የጥብቅና አገልግሎት ክፍያዎችን፤
- መ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮(፮) መሠረት ከሚከናወን ሂሳብ የማጣራት ሥራዎች ጋር የተያያዙ ወጪዎችን።

፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫)(መ) መሠረት ከፈንዱ ለውጭ ተደርጎ የተፈጸመ ክፍያ የፈረሰው የልማት ድርጅት ንብረት ሲሸጥ ከሚገኘው ገቢ ተቀንሶ የሚተካ ይሆናል።

፭. የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፩)(ሐ) እና (፪) ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ፣ ከፈንዱ ላይ የሚያረግ ማናቸውም ክፍያ በባለአደራ ቦርድ የሥራ አመራር ቦርድ መፈቀድ አለበት።

፮. የፈንዱ ሂሳብ ከባለአደራ ቦርድ የበጀት ሂሳብ ተለይቶ ይያዛል። የተለየ ሪፖርትም ይቀርባበታል።

፯. የሂሳብ መዛግብት

፩. ባለአደራ ቦርድ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪. የባለአደራ ቦርድ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በየዓመቱ በዋናው አዲተር ወይም ዋናው አዲተር በሚሰይመው አዲተር ይመረመራሉ።

፫. የመተባበር ግዴታ

፩. የልማት ድርጅት የሥራ አመራር ቦርድና ማኔጅመንት ባለአደራ ቦርድ ስለሚረከባቸው የፋይናንስና የሕግ ጉዳዮች ዝርዝር መግለጫ በመስጠት የመተባበር ግዴታ አለባቸው።

3) The General Manager may delegate part of his powers and duties to the officials and other employees of the Board of Trustee to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Board of Trustee; provided, however, that in the case of an official who acts on behalf of the General Manager for more than 30 days, prior approval of the Board of Management shall be required.

12. *Budget*
The Budget of the Board of Trustee shall be allocated by the Government.

13. *Special Fund*
- 1) Special Fund of the Board of Trustee is hereby established.
 - 2) The Fund shall have the following financial sources:
 - (a) deductions from the proceeds of privatization in percentages to be fixed by the Government;
 - (b) collections in accordance with Article 6(1) (b) of this Proclamation;
 - (c) proceeds from disposal of property in accordance with Article 6(3) of this Proclamation;
 - (d) money transfers and deposits in accordance with Article 6(5) (a) of this Proclamation;
 - (e) budgetary appropriations to be made by the Government as may be necessary.
 - 3) The fund shall be utilized for the disbursement of the following payments;
 - (a) settlement of debts in accordance with Sub-Articles (1) and (2) of Article 6 of this Proclamation;
 - (b) remunerations of consultants employed in accordance with Article 6(9) of this Proclamation;
 - (c) court charges and advocate fees related with cases handled by the Board of Trustee;
 - (d) costs related with liquidation activities to be carried out pursuant to Article 6(6) of this Proclamation.
 - 4) Disbursements made from the fund in accordance with Sub-Article (3)(d) of this Article shall be refunded from proceeds of the sale of properties of the dissolved enterprise.
 - 5) Without prejudice to the provisions of Sub-Articles (1) and (2) of Article 6 of this Proclamation, any disbursement from the fund shall require the approval of the Board of Management.
 - 6) The Fund shall have accounts separate from the budgetary accounts of the Board of Trustee; and separate reports shall be submitted thereon.

14. *Books of Accounts*

- 1) The Board of Trustee shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2) The books of accounts and financial documents of the Board of Trustee shall be audited annually by the Auditor General or by an auditor designated by him.

15. *Duty to Cooperate*

- 1) The Board and the Management of an enterprise shall have the duty to cooperate in providing detailed handover notes on financial and legal cases transferred to the Board of Trustee.

- ፪. የልማት ድርጅት አዲስ ባለቤት ወይም ማኔጅመንት፡
 - ሀ) ባለአደራ ቦርዱ በዚህ አዋጅ መሠረት ሊረከባቸው የሚገቡ ሰነዶችና መዝገቦችን እስከሚረከባቸውና እስከሚያነሳቸው ድረስ ባሉበት ቦታና ሁኔታ ተጠብቀው እንዲቆዩ በማድረግ፣ እና
 - ለ) ባለአደራ ቦርዱ የተላለፉና ከሠራተኞች የሚፈለጉ ተሰብሳቢዎችን በመሰብሰብ ረገድ የመተባበር ግዴታ አለበት።

፫. የተሻረ ሕግ
 ወደ ግል ይዞታ የተዛወሩ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፯/፲፱፻፹፰ በዚህ አዋጅ ተሸራል።

፬. ስለመብትና ግዴታ መተላለፍ
 በአዋጅ ቁጥር ፲፯/፲፱፻፹፰ ተቋቁሞ የነበረው ወደ ግል ይዞታ የተዛወሩ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ባለአደራ ቦርዱ ተላልፈዋል።

፭. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ
 ይህ አዋጅ ከሰኔ ፳ ቀን ፲፱፻፺፪ ዓ.ም ጀምሮ የዐና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሰኔ ፳ ቀን ፲፱፻፺፪ ዓ.ም.

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ
 የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
 ፕሬዚዳንት

- 2) The new owner or management of an enterprise shall have the duty to cooperate in:
 - (a) the preservation of documents and files to be transferred to the Board of Trustee in their original place and condition until the Board of Trustee takes over and removes them; and
 - (b) the collection, from staff debtors, of receivables transferred to the Board of Trustee.

16. *Repealed Law*
 The Board of Trustee for Privatized Public Enterprises Establishment Proclamation No.17/1996 is hereby repealed.

17. *Transfer of Rights and Obligations*
 The rights and obligations of the Board of Trustee for Privatized public Enterprises established under proclamation No. 17/1996 are hereby transferred to the Board of Trustee.

18. *Effective Date*
 This Proclamation shall enter into force as of the 27th day of June, 2000.

Done at Addis Ababa, this 27th day of June, 2000.

NEGASO GIDADA (DR.)
 PRESIDENT OF THE FEDERAL
 DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ
 BERHANENA SELAM PRINTING ENTERPRISE

ሠንጠረዥ
የፈረሰ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ጊዜያዊ ባለአደራ
ቦርዶች

SCHEDULE
AD HOC BOARD OF TRUSTEES FOR DISSOLVED
PUBLIC ENTERPRISES

ተራ ቁ.	የባለአደራ ቦርድ ስም
፩	የኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽኖች ባለአደራ ቦርድ
፪	የመንግሥት እርሻዎች ኮርፖሬሽን ባለአደራ ቦርድ
፫	የኢትዮጵያ ቸርቻሮ ንግድ ኮርፖሬሽንና የኢትዮጵያ የቤትና የቤሮ ዕቃዎች ድርጅት ባለአደራ ቦርድ
፬	የብሔራዊ ሆቴሎች ኮርፖሬሽን ባለአደራ ቦርድ
፭	የኢትዮጵያ የመድሃኒትና የሕክምና መገልገያዎች አቅራቢ ኮርፖሬሽን ባለአደራ ቦርድ
፮	የማዕድን ሀብት ልማት ኮርፖሬሽን ባለአደራ ቦርድ
፯	የዎይንት ማመላለሻ ኮርፖሬሽን ባለአደራ ቦርድ
፰	የሕዝብ ማመላለሻ ኮርፖሬሽን ባለአደራ ቦርድ

No.	Name of the Board of Trustee
1	Board of Trustee for Industrial Corporations
2	Board of Trustee for State Farms Corporation
3	Board of Trustee for the Ethiopian Retail Trade Corporation and the Ethiopian House hold and Office Furniture Enterprise
4	Board of Trustee for the National Hotels Corporation
5	Board of Trustee for the Ethiopian Pharmaceutical and Medical Supplies Corporation
6	Board of Trustee for Mining Corporation
7	Board of Trustee for Freight Transport Corporation
8	Board of Trustee for Passenger Transport Corporation